

የበራስ ክፍያ ፖሊሲ

የፖሊሲ መግለጫ

የቨርጂኒያ ሆስፒታል ሴንተር የጤና ሥርዓት ለታላቅ ሰዎች፣ የመክፈል አቅማቸው ምንም ይሁን ምንም፣ ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት በቀን 24 ሰዓት፣ በሰዓት 7 ቀን በሚሰጠው አትራፊ ባልሆነው ድርጅትነት ተልዕኮው፣ ኩራት ይሰጣል። ቪ ኤች ሲ እዚህ ግብ ለመደረስ ለበራስ ክፍያ የሚውል ተቆራጭ ገንዘብ (20% ቅናሽ) ለሁሉም መድን ለሌላቸው እና ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ ላልሆኑ ታካሚዎች አዘጋጅቷል። ይኸም ለ "ማኔጅሎ ኬር" ታካሚዎች ከሚሰጠው ቅናሽ ጋር ተመሳሳይ ነው።

ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ ካልሆኑ እና የሚመጡበትን የክፍያ ጥያቄ ለማስተናገድ ተጋድሮት ("ቻሌንጅ") ያጋጥመኛል ብለው ከገመቱ የገንዘብ ጉዳይ ማማከሪያ ጽ/ቤታችን ዘንድ በስልክ ቁጥር 703.558.2492 ደውለው ማነጋገሩ ወሳኝ ነው። ያለውን ዕዳ በጊዜ ለመክፈል የሚያስችል የተመቻቸ የክፍያ ዕቅድ እንዲዘጋጅ ለማድረግ እንችል ይሆናል። የፌዴራል እና የስቴት ህጎች፣ ሆስፒታሎች ሁሉ ለታካሚዎቻቸው በላኳቸው የክፍያ ጥያቄዎች መሰረት የማስከፈል እርምጃ መውሰድ እንዳለባቸው ይደነግጋሉ። ይኸ ማለት፣ ያልተከፈሉ የክፍያ ጥያቄዎችን ለውዝፍ ዕዳ ሰብሳቢ ድርጅቶች ማስተላለፍ ሊኖርብን ይችላል ማለት ነው። ይኸ ደግሞ የ"ከሬዲት" አቋም ላይ ተፅዕኖ ሊያደርግ ይችላል።

የሚሸፈኑት አገልግሎቶች እና አገልግሎት ሰጭዎች

የራስ ክፍያ የቅናሽ መርሀ ግብር፣ እንደ ግል ተዋዋይ ሆነው ከሚሰሩ የድንገተኛ ክፍል ሀኪሞች፣ "ሆስፒታሊቲዎች"፣ "ሬዲዮሎጂስቶች"፣ "ፓቶሎጂስቶች" እንዲሁም ሌሎች ሀኪሞች የሚደርሱ የክፍያ ጥያቄዎችን አያካትትም። በተጨማሪም ይኸ የቅናሽ መርሀ ግብር ከዚህ በታች የተጠቀሱት ልዩ ዓይነት ያከፋፈል መርሀ ግብሮች ውስጥ የሚታቀፉትን ታካሚዎች አያካትትም።

- ልዩ የማህፀን ሕክምና መርሀ ግብርን
- ውበት ነክ ቀዶ ጥገናን
- የወረዳ መርሀ ግብሮችን፡- ለምሳሌ "ማክጎዋን ብሬስት ፈንድ"ን
- የተቀጣሪ ስራተኞች የቅናሽ መርሀ ግብርን
- ያአርሊንግተን ነፃ ክሊኒክን
- ክሊኒክ ሲኬድ የሚከፈለውን መሰረታዊ / መነሻ
- የማጣሪያ የሬዲዮሎጂ ምርመራዎችን

አፈጻጸሞች

1. በራስ ክፍይ ታካሚዎች አዲስ ላልሆኑ ("ነገ-ኤመርጀንት") "ፕሮሲጀርስ" ቅድሚያ ክፍያ እንዲያደርጉ ሊጠየቁ የሚችሉ ሲሆን በስራ ላይ ስላሉት መርሀ ግብሮች በሙሉ እንዲያውቁ መረጃ ይሰጣቸዋል።

2. "ፕሮሲጅሩ" ተከናውኖ ታካሚው ከተሰናበተ በኋላ፣ የራስ ክፍያ ተቀናሽ ተደርጎ የሚቀረውን ሙሉ ክፍያ የሚያሳይ የክፍያ መጠየቂያ ይደርሰዋል።
3. የክፍያ መፈፀሚያው ጊዜ 30 ቀናት ነው። ነገር ግን ታካሚው እንዲህ ዓይነቱ ወርሃዊ የክፍያ ጥያቄ ለ 120 ቀናት አንዲደርሰው ይደረጋል። ታካሚው ተቀባይነት ያለው የክፍያ አፈፃፀም ስምምነት ለማድረግ ከቪ ኤች ሲ ጋር ግንኙነት ካላደረገ፣ የታካሚው ሂሳብ ወደ ባለሞያ የውዝፍ ዕዳ ሰብሳቢ ደርጅት ይተላለፋል። በአእምሮ ግምት በቂ ከሆነ ጊዜ በላይ ክፍያ ያለመፈፀሙ ሁኔታ ከቀጠለ፣ ውዝፍ ዕዳውን ለመሰብሰብ ህጋዊ እርምጃ ሊወሰድ ይችላል።
4. ለአንድ ለተከናወነ የጤና እንክብካቤ ተግባር ክፍያ ከተፈፀመ በኋላ፣ ሂሳብ በገንዘብ ድጋፍ መርሃ ግብር ስር ብቁነት ያለው ነው ተብሎ ከተወሰነ፣ ማስተካከያው ቀሪው ላይ ከተደመረ በኋላ ከገንዘብ ድጋፍ ላይ ይሰረዛል።
5. ታካሚው የአከፋፈል ስምምነት ለማድረግ ከፈለገና ሂሳቡን ሙሉ በሙሉ ለመክፈል የሚያስችለው የገንዘብ ምንጭ የሌለው ስለመሆኑ በአእምሮ ግምት በቂ የሆነ ማስረጃ ካቀረበ ከዚህ በታች የሰፈሩት መመሪያዎች ተፈፃሚ ይሆናሉ።

ቀሪ	የአከፋፈል ዝርዝር
ከ \$25 ያነሰ፡	የክፍያ ጥያቄ በደረሰ በ 30 ቀናት ውስጥ መክፈል አለበት
\$26 to \$1,000	\$50 በወር ከስድስት ወራት ለማይበልጥ ጊዜ
\$1,001 to \$2,000	\$75 በወር ከዓመት ለማይበልጥ ጊዜ
\$2,001 to \$5,000	\$100 በወር ከሁለት ዓመት ለማይበልጥ ጊዜ
\$5,001 እና በላይ	\$100 በወር ከ አራት ዓመት ለማይበልጥ ጊዜ

ማስታወሻ፡ ከ \$ 5000 በላይ ለሆኑ ዕዳዎችን እና/ወይም ከዚህ መመሪያ ጋር የማይጣጣሙ ስምምነቶችን በሚመለከት በቅድሚያ የሥራ አስኪያጁ ይሁንታ መገኘት አለበት።

ለበለጠ መረጃ አባክዎ የገንዘብ ነክ ምክር ሰጭ ጽ/ቤታችንን በስልክ ቁጥር **703.558.2492** ያነጋግሩ። አርስዎን እና ጥያቄዎችዎን በትህትና፣ ባክብሮት እና በሚስጥር እንይዛለን።

የፀደቀው በ: _____

ቀን : _____